



የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ ምሥረታ መግለጫ

የኢትዮጵያ ሕዝቦች ለነፃነት፣ ለዲሞክራሲና ለፍትህ የሚያደርጉት ትግል እጅግ ወሳኝ ወደሆነ ደረጃ እየተሸጋገረ መሆኑን ሁላችንም የምንገነዘበው ነው። በሕወሓት ግፊት አገዛዝ ሥር ላለፉት ሃያ አምስት ዓመታት በሕዝቦቻችን ላይ የወረደው ግፍና መከራ ከልክ በማለፉ የተቀጣጠለውና ላለፈው አንድ ዓመት ካለማቋረጥ የቀጠለው የአምቤተኝነትና የአልገዛም ባይነት ሕዝባዊ የተቃወሞ ትግል ለዓመታት ሲካሄድ የቆየው የኢትዮጵያ ሕዝቦች ትግል አዲስ ምዕራፍ ላይ መድረስ መገለጫ ነው። በዚህ ዛሬም ድረስ እየተካሄደ ባለው ሕዝባዊ አምቤተኝነት ምክንያት በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ዳግም በመስቀለኛ መንገዶች ላይ ትገኛለች።

በአንድ በኩል መሠረታዊ የሆነ የሥርዓት ለውጥ የሚፈልጉ ሕዝቦች እስከ አፍንጫው ከታጠቀ ጨካኝ የገዢ ቡድን ጋር የሞት ሽረት ትግል የሚያደርጉበት፤ በሌላ በኩል ሕወሓት መራሹ ቡድን በመሣሪያ ኃይልና በሕዝብ ሃብት ዝርፊያ ያገኛቸውን ወታደራዊና የኢኮኖሚ የበላይነት ብቻ በመተማመን የሚቃወመውን ሕዝብ በጅምላ እየጨፈጨፈ፣ እያሠረ እና ከአገር እያባረረ በገርነት ሥልጣን ላይ ለመቆየት እየተንቀሳቀሰ ባለበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ይህን እጅግ አሳሳቢ የሆነ ሁኔታ ዝም ብሎ ማየት አይገባም ብለን የተነሳንና የኢትዮጵያ ሕዝቦች የፍትህ፣ የነፃነትና የዲሞክራሲ ጥያቄዎች በአጥጋቢ ሁኔታ እንዲመለሱ ለማድረግ በልዩ ልዩ መንገዶች እየታገልን ያለን የፖለቲካ ድርጅቶች እየተካሄደ ያለውን ሕዝባዊ ትግል መልክ ለማስያዝና የኢትዮጵያ ጉዳይ ባለድርሻ የሆኑ ወገኖች ሁሉ የሚስማሙበትንና የሚሳተፉበትን የሽግግር ሥርዓት ለመመሥረት የሚያስችሉ ወሳኝ ሥራዎችን በጋራ ለመሥራት የሚያስችለንን **የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ** በመባል የሚታወቅ ንቅናቄ መሥርተናል።

የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ ራዕይ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚጠበቅበት፣ የአገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች መብት ሳይሸራረፍ የሚከበርበት፣ ባህላቸው፣ ታሪካቸውና ማህበራዊ እሴቶቻቸው የሚንፀባረቁበት፣ ሁሉም የአገሪቱ ሕዝቦች በዜግነታቸው ተከብረው በህግ ፊት በአኩልነት የሚሰተናገዱበት እና ዕድገትና ብልፅግና የሰፈነበት ዲሞክራሲያዊ የሆነ የፌዴራል ሥርዓት መመሥረት ነው።

የንቅናቄው ተልዕኮ ደግሞ ሁሉንም የኢትዮጵያ ሕዝቦች አስተባብሮ በአንድ አገራዊ ዓላማ ሥር በማሰባሰብ ከሕዝቦች ፍላጎት ወጭ በጠመንጃ ኃይል የያዘውን ሥልጣን በመጠቀም የአገሪቱን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ ተቋማት በበላይነትና በብቸኝነት የተቆጣጠረውን አምባገነን ሥርዓት በተባበረ ሕዝባዊ ትግል አስወግዶ ዕውነተኛ ዲሞክራሲያዊ የፌዴራል ሥርዓት መመሥረት የሚለውን የአገራዊ ንቅናቄውን ራዕይ ከግብ ማድረስ ይሆናል።

እኛ የዚህ አገራዊ ንቅናቄ መሥራቾች ከዚህ ትልቅ ወሳኔ ላይ የደረሰነው የአገሪቱን ውስብስብ ችግሮች በመመርመር፣ ያለፉትን ጉዟችንን በመዳሰስ፣ የአገራችን የዛሬ ሁኔታ ብሎም የወደፊት ዕጣ ፈንታዎ ባሳሰባቸውና ከየትኛውም የፖለቲካ ድርጅት ወይም ቡድን ባልወገኑ ገለልተኛ ኢትዮጵያውያን አደራዳሪነት ወራትን የፈጁ ግልጽ ወይይቶችን፣ ምክክሮችንና ድርድሮችን ካደረግን በኋላ መሆኑን ልናስምርበት እንወዳለን። ስለሆነም በአገራችን የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ውስጥ የተለመዱ አላስፈላጊ ትችቶችን እና ለሕዝቦቻችን ተጋድሎ ውጤታማነት የማይጠቅሙ አፍራሽ አካሄዶችን ከወዲሁ ለማስቀረት ይቻል ዘንድ ይህ አገራዊ ንቅናቄ የሆነውንና ያልሆነውን ግልፅ አድርገን ማስቀመጥ እንወዳለን።

1. የንቅናቄው መሥራቾች የሆንን ድርጅቶች ሁሉንም የኢትዮጵያ ሕዝቦችም ሆነ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችን እንወክላለን የሚል አመለካከት የለንም። ነገር ግን ታዋቂ የሆኑ የፖለቲካ ድርጅቶችን ለማካተት በእኛ በመሥራቻ ድርጅቶቹም ሆነ በአደራዳሪዎቹ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን በኩል ያልተቆጠቡ ጥረቶች ሲደረጉ የቆዩ መሆናቸውን ሳንገልፅ ለማለፍ አንፈልግም። የተገኘው ውጤት ግን ወሰን ነው። ስለሆነም የሀገራችን ችግሮች ከቀን ወደቀን እየሰፉ ስለሄዱ፣ ሕዝቦቻችን አበክረው የሚጠይቁት የፖለቲካ ድርጅቶች ተባብሮ መንቀሳቀስ እስከዛሬ ከወሰደው ጊዜ የበለጠ መውሰድ ስለለበት እና ወደምንፈልገው ግብ ለመድረስ የሚያስችለንን የጋራ እንቅስቃሴ ማድረግ እጅግ አንገብጋቢ ጉዳይ እየሆነ ስለመጣ የዛሬው የጋራ ንቅናቄያችን ያለፉትን ስህተቶች በማይደግም መልኩ ከአንድ ቦታ ላይ መነሣት እንዳለበት በማመን ከታች ስማችን የተዘረዘረው አራት ድርጅቶች ይህን እርምጃ ለመውሰድ ችለናል። በዚህ አጋጣሚ አገራዊ ንቅናቄው በሂደት ሁሉንም የሀገር ባለድርሻ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖች እንዲያካትት ለማድረግ ያልተቆጠቡ ጥረቶችን ከማድረግ እንደማንቆጠብ ለመግለፅ እንወዳለን።

2. የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄን የመሠረትነዉ ድርጅቶች በተለያዩ መልኩ በሕዝባችን ዉስጥ ገብተን እየታገልን መሆናችን እንደተጠበቀ ሆኖ የተለያዩ የትግል ስልቶችን የምንከተል ነን። ይሁን እንጂ አንዱ ድርጅት ሌላዉ ድርጅት የመረጠዉን የትግል ስልት እንደማያወግዝና እንደማይቃወም በመግባባት ነዉ። ይህም ማለት የንቅናቄዉ መሥራቾች የሆነነዉ የፖለቲካ ድርጅቶች ፕሮግራሞቻችንን መሠረት በማድረግ የምንታገልለትን ዓላማ ከግብ ለማድረስ ይጠቅማሉ የምንላቸዉን የትግል ስልቶች በግል የመጠቀም ነፃነታችን የተጠበቀ እንደሆነ ተስማምተናል።

3. ይህን የጋራ አገራዊ ንቅናቄ ስንመሠርት የኢትዮጵያን የሃያ-አምስት ዓመታት መከራ ለማስወገድና ለሕዝቦቻችን የነፃነት፣ የፍትህ፣ የእኩልነት እና የዲሞክራሲ ጥያቄዎች አጥጋቢ መልስ ለመስጠት አሁን በሥልጣን ላይ ያለዉ የሕወሓት ገዢ ቡድን ከመሠረቱ መቀየርና ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝቦች በሚፈቅዱትና በሚስማሙበት ፍፁም አዲስ የሆነ ዲሞክራሲያዊ የፌዴራል ሥርዓት የመተካት አስፈላጊነት ለምንም ዓይነት ድርድር የማይቀርብ መሆኑን በመስማማት ነዉ።

እነዚህን ሶስት ነጥቦች ከግምት ዉስጥ በማስገባት በአገራችን ጉዳይ ላይ ባለድርሻ የሆኑ ወገኖች ሁሉ የሚስማሙበትንና አምነዉ የሚቀበሉትን የሽግግር ሥርዓት ለመመሥረት የሚያስችሉ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ በተቀናጀ መልክ ለመሥራት የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄን መመሥረታችንን በይፋ ስንገልፅ የሕወሓት-መራሹ ቡድን አሰብዓዊ የሆኑ የግፍ ሥራዎችና የማንኛውንም አገዛዝ አንገፍግፏቸዉ ባይ እጃቸዉን ዘመናዊ መሣሪያዎችን የታጠቀዉን ጨካኝ የገዢ ቡድን በመታገል ላይ ያሉት የኢትዮጵያ ሕዝቦች የተነሣገሉትን ዓላማ ትክክለኛነት ተረድተዉ ከጎናችን እንደሚሰለፉ በመተማመን ነዉ።

በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ጉዳይ በቀጥታ የሚመለከታችሁ የአገር ጉዳይ ባለድርሻ የሆናችሁ የፖለቲካ ደርጅቶች፣ ቡድኖችና ስብስቦች ዛሬ በአገራችን የመንግሥትን ሥልጣን ብቻ ሳይሆን የአገሪቱን የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ፣ ወታደራዊ እና የፀጥታ ዘርፎች ሙሉ በሙሉ በብቸኝነት ተቆጣጥሮ ሕዝባችንን አፍኖና ጨቁኖ የሚገዛዉን የጥቂቶች ሥርዓት ለማስወገድ ተባብሮ መታገል ለነገ የሚባል ጉዳይ አለመሆኑን ተረድታችሁ በዚህ አዲስ አገራዊ ንቅናቄ ጥላ ሥር በመሰባሰብ አብረን እንድንታገል ወገናዊ ጥሪያችንን ደግመን ደጋግመን እናቀርብላችኋለን።

ነፃነት፣ ዲሞክራሲ እና ፍትህ ለሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝቦች!!

የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ መሥራቾች፡-

- የአሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር (አዲግ)
- የአርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ
- የአፋር ሕዝባዊ ፓርቲ
- የሲዳማ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ